


የርሶ ገንዘብ እንዲሰጠት ይጠይቁ



ከደሞዝ/ከሰራ ገቢ የተነሳ የሚታሰብ የታክስ አበል/ክሬዲት እና በልጅ ምክንያት የሚሰጥ የታክስ አበል/ክሬዲት እንዲሰጠት ከጠየቁ እስከ \$6000 ወይም ከዛ የበለጠ የታክስ ክፍያ ማግኘት ይችላሉ።

- 1** ነፃ የታክስ መመድቻ ቦታ ይፈልጉ*

ወደ irs.treasury.gov/freetaxprep ይሂዱ ወይም 800-906-9887 ላይ ይደውሉ።
- 2** መስፈርቱን ማሟላት እንደሚችሉ ያረጋግጡ

ምን ያህል እንደሚከፈሉ ለማወቅ eitcoutreach.org/help ይመልከቱ።
- 3** የታክስ ፎርምችን ሞልተው ይላኩ

ከኤፕሪል 15 በፊት በነፃ የግብር [ታክስ] አገልግሎት ግብርዎን በማሰራት ተመላሽ ገንዘብ ያግኙ።

*በእርሶ አቅራቢያ ነፃ የታክስ መመድቻ ቦታ ማግኘት ባይችሉም የታክስ አበል/ክሬዲት መጠየቅ ይችላሉ።

መቼ ነው የታክስ ፎርምችን የሚሞሉት?

ቀን: _____ ሰአት: _____

ቦታ: _____ ስልክ: _____

መስፈርቱን አሟላለሁ እንዴ?

ከደምዘ/ከስራ ገቢ የተነሳ የሚታሰብ የታክስ አበል/ክሬዲት እና በልጅ ምክንያት የሚሰጥ የታክስ አበል/ክሬዲት ስራ ለሚሰሩ ሰዎች የሚሰጡ የታክስ ጥቅማጥቅሞች ናቸው። የታክስ እዳዎ አነስተኛ ሊሆን እና ገንዘብ ሊመለስሎት ይችላል!

እነዚህ የታክስ አበሎች/ክሬዲቶች እንዲሰጡት በመጠየቅ ምክንያት የSNAP (የምግብ እርዳታ)፣ የሶሻል ሴኩራቲ ገቢ (SSI)፣ ሜዲኬይድ፣ የገንዘብ እርዳታ፣ ወይም የመንግስት መኖሪያ ቤት የመሳሰሉ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ባሎት ችሎታ ላይ ጫና አይፈጥርም። የታክስ ክፍያዎን ካጠራቀሙ፣ ክፍያው በፌዴራል መንግስት በሚደገፈው የጥቅም መርፃግብር የንብረት/የሀብት መጠን ስሌት ውስጥ አይገባም የታክስ ክፍያው ከተወሰደ በኋላ ለ12 ወራት።

ልጆች ካሎት

- እድሜ:** ለ EITC፣ በ2019 መጨረሻ ላይ የልጆች እድሜ ከ19 ዓመት በታች መሆን ይኖርበታል (የሙሉ ፈረቃ [full-time] ተማሪዎች ከ24 ዓመት በታች መሆን ይችላሉ፣ ቋሚና ሙሉ የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ልጆች በማንኛውም እድሜ ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ)። ለ CTC፣ በ2019 መጨረሻ ላይ የልጆች እድሜ ከ17 ዓመት በታች መሆን ይኖርበታል።
- ነዋሪነት:** በ2019 የአመቱን ግማሽ ለሚበልጥ ጊዜ ልጆቹ ከእርሶ ጋር መኖር አለባቸው።
- የ2019 ገቢ:** ለ CTC፣ ከ\$2,500 የሚበልጥ ገቢ ካስገቡ፣ ለእያንዳንዱ ልጅ እስከ \$2,000 አበል [ክሬዲት] ማግኘት ይችላሉ።

ለ EITC፣ የርሶ ገቢዎች ከሚከተሉት ገደቦች በታች መሆን አለባቸው:

ልጆች	ያላገባች /ያላገባ	ያገባች/ያገባ	EITC እስከ:
1	\$41,094	\$46,884	\$3,526
2	\$46,703	\$52,493	\$5,828
3 ወይም የበለጠ	\$50,162	\$55,952	\$6,557

ወደ ነፃ የታክስ መመያዪያ ቦታ ሲሄዱ ማምጣት ያለባት ነገሮች

- ህጋዊ የመታወቂያ ካርድ
- የሶሻል ሴኩራቲ ካርድ፣ የሶሻል ሴኩራቲ ቁጥር ማረጋገጫ ደብዳቤ፣ ወይም ITIN
- W-2 ወይም የ1099 ፎርም
- ቅጽ 1095-A

ልጆች ከሌሎት

- እድሜ:** በ25 እና 64 አመት እድሜ መካከል መሆን አለባቸው።
- የ2019 ገቢ:** ገቢዎ ከ \$15,570 በታች ከሆነ (\$21,370 ባለትዳር ከሆኑ)፣ እስከ \$529 የሚሆን የEITC ተመላሽ ክፍያ ሊያገኙ ይችላሉ።

የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ

- EITC:** እርሶ፣ ባለቤትዎ፣ እና ልጆቹ ናቸው ብለው ያስመዘገቧቸው በሙሉ የሶሻል ሴኩራቲ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል።
- CTC:** እርሶና ባለቤትዎ የሶሻል ሴኩራቲ ቁጥር ወይም የታክስ ከፋይ መታወቂያ ቁጥር (ITIN) ሊኖራቸው ይገባል። እርሶ፣ ባለቤትዎ፣ እና ልጆቹ ናቸው ብለው ያስመዘገቧቸው በሙሉ የሶሻል ሴኩራቲ ቁጥር ሊኖራቸው ይገባል።

የጤና አንሹራንስ/ዋስትና

በሜዲኬይድ ወይም በፕሪሚየም የግብር [ታክስ] አበል ነፃ ወይም የቅናሽ የህክምና መድሃኒት [insurance] ማግኘት ይችላሉ ይሆናል። በማንኛውም ጊዜ ለሜዲኬይድ መመዘገብ ይችላሉ ወይም ከኖቬምበር 1፣ 2019 እስከ ዲሴምበር 15፣ 2019 በ www.HealthCare.gov መጠቀም ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ በ **1-800-318-2596** ላይ ወይም በ www.HealthCare.gov።